

# በምስራቅ ጎጃም መርጦ ለማርያም ከተማ ቁርጥራጭ ብረቶችን ጭነው ወደ ትግራይ እያመሩ የነበረ ከባድ ተሽከርካሪዎች በህዝብ ታገቱ

በምስራቅ ጎጃም መርጦ ለማርያም ከተማ በርካታ ብረት ጭነው ወደ ትግራይ እያመሩ የነበሩ ከባድ ተሽከርካሪዎች በህዝብ ተቃውሞ መታገታቸው ተሰማ።

መረጃው ላይ እንደተመለከተው ቁርጥራጭ ብረት የጭነው ተሽከርካሪ ወደ ትግራይ ክልል እያመራ መሆኑ ጥቆማ የደረሰው የመርጦ ለማርያም ከተማ ነዋሪ ተሽከርካሪውን በማስቆም ተቃውሞውን ሲገልጽ ነበር።

በህዝቡና በአካባቢው ባለስልጣናት መሃል ውዝግብ መነሳቱም ተሰምቷል።



በምስራቅ ጎጃም መርጦ ለማርያም ከተማ ቁርጥራጭ ብረቶችን ጭነው ወደ ትግራይ እያመሩ ከነበሩ ከባድ ተሽከርካሪዎች አንዱ

በሌላ በኩል በሰሜን ጎንደር ዞን ህዝቡን መሳሪያ ለማስፈታት በተንቀሳቀሱ የኮማንዶ ፖስት ወታደሮችና የሚሊሺያ አባላት ላይ ጥቃት መሰንዘሩን የደረሰው መረጃ ያመለክታል።

በአካባቢው በሚንቀሳቀሱ ሃይሎች በተወሰደው በዚሁ የማጥቃት እንቅስቃሴ መንገድ መሪውን ጨምሮ ሁለት የሚሊሺያ አባላት መገደላቸውን ለማወቅ ተችሏል።

ምስራቅ ጎጃም መርጦ ለማርያም አሮጌ ድልድይ ነበራት።

አዲስ ድልድይ ተሰርቶላት አገልገሎት ላይ መዋሉ በተገለጸ ሰሞን የተከሰተው ነገር ነው ህዝብን በቁጣ አደባባይ እንዲወጣ ያደረገው።

የአሮጌው ድልድይ ብረቶች ተነቃቅለው በሶስት ተሽከርካሪዎች ተጭነው ከከተማ ሊወጡ መሆኑ እንደተሰማ የመርጦ ለማርያም ነዋሪ ተጠራሮቹ ተሽከርካሪዎቹን ማገቱን ከስፍራው የደረሰን መረጃ አመልክቷል።

የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት የአሮጌው ድልድይ ብረቶች በገበያ ላይ የሌሉ በጥንካሬያውም ተመራጭ ናቸው።

ለነዋሪው የደረሰው መረጃ ብረቶቹን ጭነው ከከተማ ሊወጡ የተዘጋጁት ተሽከርካሪዎች መዳረሻቸው ትግራይ ክልል መሆኑን የሚገልጽ ነው።

ውስጥ ለውስጥ መረጃው ተዳርሶ ስለነበረ ተሽከርካሪዎቹ ከተማዋን ለቀው ከመውጣታቸው በፊት በነዋሪው ታግተው እንዲቆሙ ተደርገዋል።

የአካባቢው የመንግስት ባለስልጣናትና ፖሊስ ተሽከርካሪዎቹን ሊያስለቅቁቸው ሙከራ ያደረጉ ቢሆንም በነዋሪው ተቃውሞ ሊሳካ አልቻለም።



በምስራቅ ጎጃም መርጦ ለማርያም ከተማ ቁርጥራጭ ብረቶችን ጭነው ወደ ትግራይ እያመሩ ከነበሩ ከባድ ተሽከርካሪዎች አንዱ የተሽከርካሪዎቹ መዳረሻ ትግራይ ክልል ስለመሆኑ ማረጋገጫ ባያገኝም ነዋሪው የትም ይሁን የት የድልድዩ ብረቶች ከከተማው መውጣት የለባቸውም በሚል አቋም መጽናቱን ለማወቅ ተችሏል።

ተሽከርካሪዎቹ በታገቱበት ቆመው የሚገኙ ሲሆን ሌሊቱን ተደብቀው እንዳይወጡ በሚል ነዋሪው በመነጋገር በከተማዋ መውጫዎች የተደራጀ ሃይል ለማስቀመጥ እንዳቀደ የደረሰን መረጃ አመልክቷል።

ጉዳዩን በተመለከተ ወደ መርጦ ለማርያም ከተማ አስተዳደር ጽሕፈት ቤትና ፖሊስ ስልክ በመደወል መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም።

በሌላ በኩል በሰሜን ጎንደር ትጥቅ ለማስፈታት በተንቀሳቀሰው የኮማንድ ፖስት ሃይል ላይ ጥቃት መሰንዘሩን የደረሰን መረጃ አመልክቷል።

በሚያዚያ 7 እና 8 ቀን 2010 በሰሜን ጎንደር ዳባት ወረዳ ትጥቅ ለማስፈታት የተንቀሳቀሰው ይህም የኮማንድ ፖስት ሃይል በደረሰበት ድንገተኛ ጥቃት ሙትና ቁስለኛ መሆኑ ታውቋል።

ለኮማንድ ፖስቱ ወታደሮች መንገድ በመምራትና በመጠቆም የተሰማራው አንድ የአካባቢው ሰውና ሁለት ወታደሮች በተፈጸማቸው ጥቃት መገደላቸውን ለማወቅ ተችሏል።

በተመሳሳይ ሰሜን ጎንደር ዞን በአዲአርቃይ ዛሬማ ፣ በሳንጃ ማርያም በተባሉ አካባቢዎችም የመሳሪ ማስፈታት ዘመቻ ላይ በነበሩ የኮማንድ ፖስት ወታደሮች ላይ ጥቃት መሰንዘሩንም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።

ከህዝቡ የሚደርስበትን ጥቃት ለመመከት ያልቻለው የህወሀት አገዛዝ ወታደሮቹን በፒካፕ እና በአራል ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች መንቀሳቀስ በማቆም በጭነት ተሽከርካሪዎችና አይሱዙ መኪናዎች የታጠቁን ወታደሮቹን እያስገባ መሆኑንም የአካባቢው ምንጮች ገልጸዋል።

በዚህም ሙከራ ድንገተኛ የመሳሪያ ገፈፉ ለማድረግ የታቀደው ዘመቻም በህዝቡ ንቁ ርምጃ ሊከሸፍ መቻሉን ነው የደረሰን መረጃ ያመለከተው።

የህወሀት አገዛዝ በአማራ ክልል መሳሪያ ለመንጠቅ የሚያደርጋቸው ዘመቻዎች በአብዛኛው በህዝቡ የአጻፋ ጥቃት እየተመከቱ መሆናቸውን በተደጋጋሚ መዘገባችን የሚታወስ ነው።